

ጤና ደስጥልኝ እኔ [

] ነኝ።

በሚሺጋን (Michigan) በአሁኑ ጊዜ የቤት ማጣት ችግር ገጥሞት ከሆነ፣ ድምጽ ለመስጠት መመዘገብ እንደሚችሉ እና ምንም እንኳን መታወቂያ ባደኖርዎትም ለምርጫው ኮሮቻ ውስጥ ድምጽዎን ማስቀመጥ እንደሚችሉ እንዲያውቁ አፈልጋለሁ።

እንደ ሁሉም ድምጽ ሰጪዎች፣ የዩናይትድ ስቴት ዜጋ እና ቢያንስ በድምጽ መስጫው ዕለት ድምጽ ለመስጠት 18 ዓመት ሊሞላዎት ይገባል።

ድምጽ ለመስጠት መመዘገብ

ቤት ከሌልዎት፣ የጎዳናው ማዕዘን፣ መጠለያ፣ መናፈሻ ቦታ ወይም አርስዎ ሁሉ ጊዜ የሚገኙበትን ማንኛውንም ቦታ እንደ አድራሻዎ በመቁጠር ድምጽ ለመስጠት መመዘገብ ይችላሉ።

አድራሻው የአከባቢው መጠለያ ጣቢያ፣ የዘመቻ ማዕከል፣ ተሟጋቾ ድርጅት ወይም ለአርስዎ በፖስታ መልእክት የሚቀበልዎትን ሰው አድራሻ ሊሆን ይችላል።

ወደ አከባቢዎ ወረዳ (ካውንቲ)፣ ከተማ ወይም የአከባቢዎ የጸሐፊ ቢሮ ወይም በማንኛው ሕዝባዊ ድጋፍ ሰጪ ወይም የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች አገልግሎቶችን በሚሰጠው የስቴት ኤጀንሲ ጋር በመሄድ መመዘገብ ይችላሉ።

የስቴቱ መታወቂያ ወይም የመንጃ ፈቃድ ካልዎት፣ እና ኮምፒውተር ወይም የሞባይል ስልክ የማግኘት አድል ካልዎት፣ በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር በ Michigan.gov/Vote ላይ መመዘገብ ይችላሉ።

ነገር ግን በ 14 ቱ የምርጫ ቀናት ውስጥ ከሆነ - ከ ጁላይ 18 በኋላ ለኦገስት 2 ለዋናው ምርጫ ከሆነ—ለመዘገብ እና በሚሺጋን (Michigan) ውስጥ መኖርዎን ለማረጋገጥ ወደ ከተማው ወይም የመንደር አከባቢ የጽሕፈት ቤት ቢሮ መሄድ አለብዎት። በምርጫው ቀን እስከ 8 p.m. አዚያው መመዘገብ እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ።

በምርጫው ጊዜ በ 14 ቀናት ውስጥ፣ ከመጠለያ ጣቢያ፣ ከቤተክርስቲያን፣ ወይም አርስዎ ግንኙነት ካደረጉበት እና አርስዎ በሚሺጋን (Michigan) ውስጥ መኖርዎን እና ስምዎን መዘግበው ከሚገኝ ከሕዝባዊ ድጋፍ ሰጪ ኤጀንሲ ደብዳቤ ማምጣት አለብዎት።

ወይም የስቴት መታወቂያ ካርድ ወይም የመንጃ ፈቃድ ካልታዘዙ፣ ለነዋሪነትዎ ማረጋገጫ አድርገው ማምጣት ይቻላል።

የድምጽ መስጫ አማራጮች

አንዴ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡ፣ በምርጫው ቀን ላይ በኦኒጋራ ድምጽ መስጫ ቦታ ላይ በአካል ተገኝተው ድምጻዎን መስጠት ይቻላል።

ከምርጫው ቀን ቀደም ብሎ ባለው ከ40 ቀናት ጀምሮ፣ ማለትም ጁን 23ኛው ላይ የነበረው ጊዜ ጀምሮ፣ ወደ ከተማዎ ወይም ወደ መንደርዎ የጸሐፊ ቢሮ ቀደም ብሎ በመሄድ ድምጽ መስጠት ይቻላል።

ወይም ከጸሐፊዎ ጋር ድምጽ ለመስጠት ያልቻሉ በሚለው ላይ ለመመዘገብ መጠየቅ ይቻላል። እነርሱም ማመልከቻውን እንዲሞሉ እና እንዲፈረሙ ያደርጓቸዋል።

የስቴት መታወቂያ ወይም የመንጃ ፈቃድ እና ኢንተርኔት የመጠቀም ዕድሉ ካልታዘዙ፣ በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር በ Michigan.gov/Vote ላይ ድምጽ መስጠት ላላቻሉ ብለው መጠየቅ ይቻላል።

የኦኒጋራ ጸሐፊ በተሰጥታዎት አድራሻዎ ቦታ ላይ የቀሪ ድምጽ መስጫ ሳጥን ይልክልዎታል ወይም በአካል ይሰጥዎታል። ዝግጁ በሆኑ ጊዜ መሙላት፣ የታሸገው ፖስታው ላይ ፈረሰው መመለስ ይቻላል።

እርሱን ለመመለስ፣ ወደ ጸሐፊዎ መልክክት ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል። ደግሞም ካላቸው ወደ ቢሯቸው ይመልሱ ወይም መልሰው በፖስታ ይላኩላቸው።

በፖስታ የሚልኩት ከሆነ፣ በተቻለ መጠን በፍጥነት በፖስታ በኩል መላክዎን እርግጠኛ ይሁኑ ምክንያቱም ከምርጫው ቀን ከሁለት ሳምንታት በፊት መላክ ስላለበት ነው።

ደኅንነቱ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ድምጽ ይስጡ

በምንም መልክ ድምጽ ቢሰጡ፣ ደኅንነቱ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ መሆን ይቻላል።

ድምጽ መስጫ ቦታዎች እና የጸሐፊው ቢሮዎች ርቀትን ጠብቆ መቆም እና ንጽሕና አጠባበቅ ሥርዓቶችን ይጠቀማሉ። በእርግጥ፣ መልእክት መላክያ ሳጥን በመጠቀም ወይም በፖስታ በኩል ድምጽ መስጠት በደበልጥ ደረጃ ነቱ የተጠበቀ ነው።

በአካል ተገኝተው ድምጽ የሚሰጡ ከሆነ፣ ድምጽ ሰጪዎች በድምጽ መስጫ ቦታ ላይ የፊት መሸፈኛ ማስክ ማድረግ እንዳለባቸው በአጽንኦት እና ሳስባለን።

የድምጽ ሰጪ መታወቂያ

ወደ ድምጽ መስጫ ሳጥኖች በሚሄዱበት ጊዜ፣ ራስዎን የሚያሳዩ ፎቶ እንዲነሱ ይጠየቃሉ። የመታወቂያ ፎቶ ከሌልዎትም፣ ድምጽ መስጠት ይቻላል።

ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር የመታወቂያ ፎቶ እንዲሌልዎት የሚገልጸው አጭር ጽሑፍ ላይ መፈረም ነው። የድምጽ መስጫ ሳጥንዎ ከሌሎች ጋር ይካተታል።

ማጠቃለያ

ሁሉንም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦችን እክርስታዊ ማስቀመጥ አፈልጋለሁ።

አንድ ሰው ድምጽ ለመስጠት መመዘገብ ወይም ድምጽ መስጠት እንደማይችሉ ከነገርዎት፣ ጉዳዩን ለማሳወቅ ACLU ወይም የእኔን ቢሮ ማነጋገር ይቻላል።

የስቴቱ መምሪያ ክፍል የስልክ ቁጥር 888-SOS-MICH ነው።

በዚህኛው ወይም በሌላ በማንኛውም ምርጫ ላይ ለምን ድምጽ መስጠት አለብኝ ብለው ካሰቡ፣ እኔ እክርሱ መልስ አለኝ።

ድምጽ መስጠት እያንዳንዳችንን ያበረታታል። ማሳበረሰባችንን፣ ግዛታችንን እና አገራችንን ማሻሻል የሚችል ውሳኔዎችን ለማድረግ ሊረዳን ይችላል።

አንዳንድ ምርጫዎች በአንድ ድምጽ መስጫ ብቻ ይወሰናሉ ነገር ግን በአንድ ላይ እንደ ቡድን ድምጽ ሰጪዎች ሆነን ስንገናኝ ለተሻለ ነገ እኛ እያንዳንዳችን ልንበረታታ እንችላለን።